

የእራሳችን ጠላት እኛው ነን።

ደምለው አልማው

- ለተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች
- ለተቃዋሚ አክቲቪስቶች
- ለተቃዋሚ ሚዲያ ተቃዋሚዎች
- ለተቃዋሚ ማህበራት ተቋሞች
- ለተቃዋሚ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ

ለሃያ ስድስት ዓመታት በዘረኛ አገዛዝ ሥር ወድቀን እንደ ጭቃ እየተረገጥን፣ እንደ ሻማ እየቀለን እና እንደብረት እየተቀጠቀጥን የተገዛነው በገዢው ጉልበት ኃይልነትሳይሆን የዘረኛውን ዘር ተቀብለን በእራሳችን ላይ ዘሩን በመዝራታችን ነው። አገዛዙ በቀደደልን ቀዳዳ ገብተን በመጣበባችን ነው። ። አገዛዙ ያመጣውን ባክተሪያ ወስደን እራሳችን ላይ በማራባታችን ነው።

አገዛዙ በኢትዮጵያ ሕዝብ ዐይን ፊት በቀን በብርሃን የአገሪቱን ዜጎች እያደነ እና እያፈነ ዓለም በቃኝ ሲወረውር እንደሚገባ ወንድ ልጅን ቀጥቅጦ ዘር አልባ ሲያደርግ፣ ወላጅ እናቶችን ማህጸን በመርዝ እየመረዘ መታን ሲያደርግ ዜጎችን እንደ ትንኝ በየጥሻው ሲጨፈጭፍ ዜናውን ለማውራትና ዜናውን ለመስማትበመጣደፍ ማንነታችንን ያስገመትነውና ጠላት ወደ ጅምላ ንቀት እንዲሸጋገር ያደረግነው እኛው ነን።

ክብራችንን አውልቀን ህሊናችንን ሽጠን ማንነታችንን በገዛ ፈቃዳችን ጭምር ለማስነወር በመሽቀዳደማችን ገመናችን አደባባይ ወጥቶ ማሳቂያ እንዲሆን ያደረግነው እኛው ነን። ትግልን በአግባቡ ሳናውቅ ወደ ትግሉ ገብተን መታገል የሚችልን ክፍል በማደናቀር እና በማደናቀፍ ሜዳውን ለጠላት ነጻ እንዲሆን ያደረግነው እኛው ነን።

ጸያፋቸውን ያልከሉ የአገዛዙ ቡችሎች ሳይቀሩ መናከስን እንዲለማመዱብን ያደረግነውም እራሳችን ነን። የአገር ዳር ድንበር ሲጣስ ሰምተን እንዳልሰማን፣ አገርሲቆረስ አይተን እንዳላየን፣ አገሬው ከቀዳው ሲፈናቀል እየተመለከትን፣ ሕዝብ እንዲከፋፈል ሲደረግ እንዲያውም ክፍፍሉን እራሳችን በእራሳችን ስናፋጥነው ኖረናል።

ያለፈውን የአገዛዝ ግፍና በደል ለመናገር ቁዋንቁዋ ሲያጥረን የቅኝ ገዢዎችን ፈሊጥ ተውሰን እርስ በእርሳችን የተበጣበጥነውና ለአገዛዙ ዕድሜ ማራዘሚያ ዕድልየሰጠነው እራሳችን ነን። ያለፈን የአገዛዝ እንክን እና ጸያፍ ለማመንና ለመቀበል አቅቶን ጎታች ኃይል ሆነን አገርን የበደልነው እኛው ነን ።

ዛሬ የፖለቲካ ነጋዴው በዜጎች ደምና ሕይወት ዝናና ገንዘብ ሲሸምት የምናጨበጭበው እኛው እራሳችን ነን። ዛሬ ሮጦ ማምለጥም ሆነ አባርሮ መያዝ የሚችልጉልበት የሌለውን ጀግና በማድረግ ምንም ዓይነት የድል ውጋጋን ለማየት እንዳንታደል ብዙ አስተዋጽኦ አበርክተናል። ተከራክሮ የማይረታ፣ ተዋግቶ ድል የማይነሳ ፣ታግሎ የማይጥል እልህ አጨራሹን ጨበጣ በውኑ ቀርቶ በህልሙ አይቶ የማያውቀውን ሰው ብሄራዊ ጀግና አድርገነው ያቅራራንለት እራሳችን ነን።

በአጭሩ የድክመታችን የሽንፈታችን የውርደታችን ተነውረኝነታችን መነሻው እራሳችን ነን። በዚህ መሠረት ላይ የቆመ ማንኛውም አነስተኛና ደካማ ጠላት ባይጫወትብን ነው የሚገርመው።

ስለዚህ ለኢትዮጵያ እና ለኢትዮጵያ ሕዝብ ውርደትና ሞት የመጀመሪያ ተጠያቂው የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ምክንያቱም ውሻ በቀደደው ጅብ ይገባል እንደሚባለው እርስ በእርስ መስማማት የተሳነን እና በተናጠል የአገዛዙ ሰለባ ሆነናል። በትግሉ ውስጥ ዕድሜውን ያገባደደ የዕድሜ ባለጸጋ ሁሉ፡ ዛሬም እንደ ጎረምሳ ትኩስ ኃይል ነኝብሎ ከፊትለፊት ቆሞ እንዳለ ነው። ለአርባ እና ለሃምሳ ያልተሳካለት ሰው ተሞክሮውን እያካፈለ ከውድቀቱ የተማረውን እያስተማረ ከመርዳት ይልቅ ዛሬም በአግዳሚወንበር ላይ ተቀምጦ በማይክራፎን ዘመቻውን እያካሄደኩ እያለን ነው። እኛም አዎ በርታ ብለን አንድ ቀለሃ የማይገዛ መዋጮ በማዋጣት እራሳችንን እናታልላለን። ዛሬ በአውሮፓ በአሜሪካ ዲግሪውን፣ ማስትሬቱን እና ዶክትሬቱን እየተማረ እና ኩባያ ሙሉ ማኪያቶ እየጠጣ የተቃውሞ መሪ ነኝ እያለ መመሪያ በፌስቡክ ትዕዛዝ በቲውተር ሲያስተላልፍ እኛም እያደነቅን ነው።

ስለዚህ እንዴት ብለን በእንዴት ዓይነት ሃሳብ እና አቁም ከዋናው ጠላት ጋራ እንፋለማለን? ሕዝብን ወስዶ ጭዳ ማድረግ በጣም ወንጀል ነው። ያለምንም ስልትበቲኦሪ እና በቃል ብርታት ከስልጣን የወረደ አምባገነን በዓለም ላይ የለም። እራሳችንን እንፈትሽ። ተግባራችንን ግርዶና ምርቱ ሳይለይ፡ ፈሪና ጀግናው ሳይታወቅ፡ ብልሁና ሞጉ ማን እንደሆነ ሳይረጋገጥ የትኛው ስልት ጠላትን እንደሚመታ በውል ሳንገነዘብ፡ በየትኛው አቅጣጫ ብንጉዋዝ ለድል እንደምንበቃ ሳንመለከት በጨፈቃ መሄድ በሰው ሕይወት መነገድ ወይም መቆመር ነው።

ወያኔን ለመግረፍ የኢትዮጵያ ሕዝብ አላቃተውም። ያቃተው ወዳጅ መስሎ በዘመናዊ ቁዋንቁዋ ተቃዋሚና አክቲቪስት መስሎ የሚያምታታውን ኃይል ለይቶማስቀረት ባለመቻሉ ነው። የራሱን ችግሮችና ድክመቶችን ለማየት የሚፈራ ከማንም ገጥሞ አያሸንፍም። ይህ ከታወቀ የወያኔ ጉዳይ ዕዳው ገብስ ነው።